

አርሊግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች
አካዳሚክስ ጽህፈት ቤት
የልዩ ትምህርት ጽህፈት ቤት
የትምህርት ክፍል ምልክታ መመሪያዎችና ቅጾች

አርሊግተን የህዝብ ትምህርት ቤቶች (APS) ቤተሰቦች ከትምህርት ቤቶች ጋር ያላቸውን ተሳትፎ ዋጋ ይሰጣል። የቤተሰቦች ተሳትፎ ለተማሪዎች ስኬትና ውጤቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለአው። APS ለወላጆች ወይም ተወካዮቻቸው ለልጆቻቸው የወቅቱ እና /ወይም የትምህርት ፕሮግራም ማግኘት እንዲችሉ ቁርጠኛ ነው። ፖሊሲ በሌለበት የልዩ ትምህርት ጽህፈት ቤት ከልዩ ትምህርት አማካሪ ኮሚቴ ጋር ለትምህርት ክፍል ምልክታዎች መመሪያዎችን አዘጋጅቷል።

በትምህርት ክፍል ምልክታዎች ወቅት ሌላ የወላጅ ግንኙነቶች ከተማሪዎች እና ሰራተኞች ጋር ተማሪዎች ሚስጥራዊነት እና የሚስጥር መብት መጠበቅ ሁልጊዜም ም መከበር ይኖርበታል። ወላጆች እና/ወይም ተወካዮቻቸው (በጽሁፍ የቀረበ የወላጅ ፍቃድ) የተማሪዎቻቸውን ክፍል ለመመልከት ወይም በታዋቂ የክፍል ውስጥ እንቅስቃሴ ላይ ተሳታፊ ለመሆን የሚፈልጉ ርእሰመምህሩን ጉብኝት ለማዘጋጀት አስቀድመው ማነጋገር አለባቸው። የምልክታዎች ጥያቄ እና የጽሁፍ የወላጅ ፈቃድ በቅድሚያ ለክፍል ምልክታ መጠየቂያ ቅጽ (ተያይዟል) መቅረብ ይኖርበታል። ጥያቄውን ለማስፈጸም ሁሉም ጥረት የሚደረግ ሲሆን የተለየ ቀንና ሰዓት ከሌለ ጥያቄው አማራጭ ጊዜ እና/ወይም ሰዓት ማካተት ይኖርበታል።

ወላጆችና ሌሎች ተወካዮች በትምህርት ቤቱ ዋና ጽህፈት ቤት ማለትም APS ሰራተኛ ጉብኝት እንዲያመቻች መጠየቅ አለባቸው። ወላጅ (ጆች) እና/ወይም ተወካዮቻቸው የመምህራን ሚና ትእዛዝ መስጠት መሆኑን ማወቅ አለባቸው። ስለዚህም መምህራን ጥያቄ እንደሚመልሱ ወይም ከክፍል ትእዛዝ የሚነጥላቸው ንግግሮች እንደማያረጉ ማወቅ አለባቸው።

ልጆቹ አዳዲስ የሆኑ ልምዶችና አካባቢዎች በሚያጋጥሟቸው ወሳኝ የትምህርት ሳምንታት የሚደረጉ ምልክታዎች መቀነስ አለባቸው። ምልክታዎች ፈተና በሚሰጥበት ወቅት የትምህርት አካባቢን ሊረብሽ ስለሚችል ላይፈቀድ ይችላል። ተማሪዎችን ለመመልከት በአንድ ጊዜ አንድ ሰዓት በቂ ጊዜ ተደርጎ ይቆጠራል። የ APS ሰራተኛ ተመልካቾችን ወደ ትምህርት ክፍል ምልክታ ያጅባል።

ለትምህርት ክፍል ምልክታዎች APS የሚጎበኙ ሁሉም ግለሰቦች የትምህርት ክፍል ምልክታ ሚስጥራዊ ስምምነት (የተያያዘውን ይመልከቱ) በክፍል ውስጥ የሌሎች ተማሪዎችን መብት ለማስከበር ሲባል መፈረም ይጠበቅባቸዋል።

የየትምህርት ክፍል ምልክታ በወላጆች ምትክ የሚያደርጉ ወላጅ ተወካዮች የመረጃ መልቀቂያ ቅጽ (የተያያዘውን ይመልከቱ) ከምልክታው በፊት መሙላት ይኖርባቸዋል።

ማስታወሻ: ከወላጅ(ጆች) / ሞግዚት(ቶች) የትምህርት ክፍል ምልክታ ጥያቄዎች በአሁኑ ወቅት APS ያልተመዘገበ ለልዩ ትምህርት ጽህፈት ቤት መቅረብ ይኖርበታል። ይህ ሲሆን የጊዜ ሰሌዳው ከትምህርት ሰዓት ውጪ ለወላጅ(ጆች) / ሞግዚት(ቶች) ከልጅ መጪ መምህር እና የሚመለከተው የAPS ሰራተኛ ጋር በመገናኘት የሚኖረውን የትምህርት ክፍል እንዲጎበኙ ይደረጋል።

የክፍል ምልክታ ለማካሄድ የመጠየቂያ ቅጽ

የክፍል ውስጥ ምልክታ አላማው የልጅዎን አፈጻጸም፣ ወቅታዊ ወይም የታቀደ የትምህርት ፕሮግራም፣ ምደባ ወይም አገልግሎቶችን በሚመለከት መረጃ ለማሰባሰም መሆን ያለበት ሲሆን ይህም የልጅዎን የትምህርት ፕሮግራም በተመለከተ ውሳኔዎችን ለመወሰን ይጠቅማል።

እባክዎን የሚከተለውን መረጃ ይሙሉና አስተዳዳሪው ወይም የተመደበው አካል ጉብኝቱን በተመለከተ ያነጋግርዎታል።

የተማሪ ስም: _____

የወላጅ/አሳዳጊ ስም: _____

የተጠየቀበት ቀን: _____

ምልክታ አድራጊው ስምና ማእረግ: _____

ምልክታ የሚደረግበት (የሚደረግባቸው) ክፍል(ሎች): _____

የምልክታው አላማ: _____

ምልክታው የተጠየቀበት ጊዜ(ዎች)/ቀን(ኖች): _____

የማግኛ መረጃ: _____

ምልክታውን የጠየቀው ግለሰብ ፊርማ _____

ቀን: _____

የአስተዳዳሪ ፊርማ _____ ቀን: _____

ማሳሰቢያ: ከክፍል መምህር እና/ወይም የፕሮግራም ባለሙያ ጋር ቀጣይ ውይይት የሚያስፈልግ ከሆነ፣ እባክዎ በምልክታው ላይ ለመወያየት ሌላ ቀጠሮ ይያዙ።

የክፍል ምልክታ ሚስጥራዊነት ስምምነት

እኔ፣ _____ ፣ (ምልክታ አድራጊ) ስሜ _____ (የጠያቂው ስም) የመማሪያ ክፍልን ወይም ፕሮግራምን በ _____ እንድከታተል ጠይቄያለሁ። (ቦታ) እንደ ምልክታው አካል የሚከተሉትን ሁኔታዎች ለማክበር እስማማለሁ፡

1. የማስተማር መማር እንቅፋት ላለመሆን የእያንዳንዱን ጥረት አደርጋለሁ እንዲሁም ተማሪዎችን መምህራን ወይም የተለዩ ባለሙያዎችን በምልክታ ወቅት ጣልቃ ላለመግባት ጥረት አደርጋለሁ። በመምህርው እስካልተገለጸ ለማንኛውም ጥያቄዎች ውይይት/ምላሽ በቀጣይ ቀኖች ስሌዳ መሰረት ተፈጻሚ ይሆናል።
2. ጎብኚዎች ለመቀበልና በተማሪዎች የትምህርት አካባቢ ላይ እንቅፋትን ለመቀነስ እያንዳንዱ ምልክታ ከ 1 ሰዓት መብለጥ አይኖርበትም።
3. በምልክታ ወቅት በተመደበ ቦታ በመቆየት እንዲሁም በታዘዘኩት መሰረት የእኔን ተንቀሳቃሽ ስልክ አጠፋለሁ።
4. በምልክታ ወቅት ምንም አይነት ፎቶ ማንሳት፣ የቪዲዮ ወይም የድምጽ ቀረጻ አላካሂድም።
5. በክፍል ውስጥ ያሉ ሌሎች ተማሪዎችን በሚመለከት የትኛውንም የሚለይ መረጃ፣ የተመለከትኩትን የተማሪ(ዎች) መግለጫ፣ የትምህርት ፍላጎታቸውን እና/ወይም በምልክታ ወቅት ያከናወኑትን አፈጻጸም ጨምሮ መግለጽ እንደማልችል እገነዘባለሁ።
6. የተማሪዎች አካል ጉዳት ጋር የተያያዘ መረጃና የግል የትምህርት ፕሮግራም በከፍተኛ ደረጃ ሚስጥራዊ መሆኑን እና በቤተሰብ የትምህርት መብት እንዲሁም የሚስጥራዊነት መብት እንደሚጠበቅ እውቅና እየሰጠው የዚህን አይነቱን መረጃ የማግኘት መብቱ እንደሌለኝ አረጋግጣለሁ። የሌሎች ተማሪዎች አካል ጉዳት፣ የትምህርት ፍላጎት እና/ወይም የተመለከትኩት ከትምህርት ፍላጎት ጋር በተያያዘ ነገር በከፍተኛ ሚስጥራዊነት እጠብቃለሁ።
7. እነዚህን አሰራሮች ለትምህርት ክፍል ምልክታ አለማክበር የእኔን የምልክታ መብቶች እንደሚሸር እረዳለሁ።

የተመልካቹ ፊርማ: _____
ቀን: _____

ማሳሰቢያ: በትምህርት ቤቱ ህጋዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ጣልቃ የሚገባ/የምትገባ ማንኛውም ግለሰብን APS ለማስወገድ የህግ አስከባሪ ኤጀንሲዎችን የመጠቀም መብቱ የተጠበቀ ነው። ይህ መደረግ የሚኖርበት ከሆነ የሕንፃው አስተዳዳሪ ለተቆጣጣሪ ቢሮ ያሳውቃል።

መረጃ መልቀቂያ

ቀን _____

ከዚህ በታች የተረጋገጠው መረጃ የሚመለከተው _____
ስም የትውልድ ቀን

የአሁኑ ትምህርት ቤት ወይም በመጨረሻ በአርሊንግቶን የተማረበት ትምህርት ቤት _____

በአርሊንግቶን የህዝብ ትምህርት ቤት ስራተኞችና _____ መካከል ግንኙነት እንዲኖር ፈቅጃለሁ
የግለሰቡ/የኤጀንሲው/የድርጅቱ ስም

_____ አድራሻ _____ ስልክ

ይህ መግባቢያ ከዚህ በታች በተገለጸው መሰረት ከተማሪው የትምህርት አፈጻጸም ጋር የተያያዙ መዝገቦችን መቀያየርና ውይይትን አካቶ ሊይዝ ይችላል፡

_____ በልዩ ትምህርት ፕሮግራም እና/ወይም በተዛማጅ አገልግሎቶች ውስጥ የተማሪን መለያ፣ በቃት እና/ወይም ምደባን የሚመለከቱ
ሁሉም አይነት መዝገቦች

_____ የሕክምና መዝገቦች _____ የትምህርት ግምገማ (ዎች)

_____ የስነልቦና ግምገማ(ዎች) _____ የማህበራዊ ባህል ሪፖርት

_____ የንግግር/የቋንቋ ግምገማ(ዎች) _____ የእንቅስቃሴ ሕክምና ግምገማ(ዎች)

_____ በቃል መግባባት _____ ኢሜል*

ሌላ (ይገለጽ) _____

_____ ፊርማ _____ የተፈረመበት ቀን

_____ ከተማሪው ጋር ያለ ዝምድና _____ አማራጭ የማብቂያ ጊዜ

የአርሊንግቶን የህዝብ ትምህርት ቤቶች ካልተገለጸ በስተቀር ፈቃዱ ከተፈረመበት ቀን ጀምሮ በአንድ አመት አገልግሎቱ ያበቃል

ማስታወሻ፡ ሁሉም የተወሰዱ ቁሳቁሶች የተማሪው የትምህርት መዝገብ አካል የሚሆኑ ሲሆን ይህም በወላጅ፣ በህጋዊ አሳዳጊ ወይም ህጋዊ ስልጣን ባለው ተወካይ ፍተሻ ሊደረግበት ይችላል፡፡

* "እባክዎ ኢሜል ደህንነቱ የተጠበቀ የግንኙነት አይነት እንዳልሆነ ይወቁ፡፡ በኤሌክትሮኒክ መልእክት በሚላክ ማንኛውም ነገር ላይ የግላዊነት መብት ይከበራል ብሎ መጠበቅ አይቻልም፡፡"

ግልባጭ፡ የትምህርት መዝገብ